


የመንገድ ዳር ብሰባሽን መሰብሰብ

ቀላል ነው። ከክፍያ ነጻ ነው።



ዛሬውኑ ቆሻሻን ማበስበስ ይጀምሩ!

ማበስበስ ለምን አስፈለገ?

ማበስበስ የቆሻሻ መቅበሪያ ቦታዎች ላይ የሚጣል ቆሻሻን ይቀንሳል። የምግብ ትራፊዎች ወደ ማዳበሪያ እና ንጹሕ የሃይል ምንጭነት ይቀየራሉ።



ቀላል ነው!

ይመሉት።

የማብሰያ ክፍልዎን የቆሻሻ ማጠራቀሚያ በሚበሰብስ ፊስታል ይሸፍኑት። ምግብ በሚያዘጋጁበትና በሚያጸዱበት ወቅት የቆሻሻ ማጠራቀሚያው ውስጥ የምግብ ትራፊዎችን ይጣሉ።



በውስጡ ይጣሉት። (እና ይቆልፉት)

ፊስታሉን አሰረው የመንገድ ዳር ጋሪዎ ውስጥ ይጣሉት። ነፍሳት እንዳይገቡ ለመከላከል ጋሪውን ይቆልፉት።



አቀማመጡን ያስተካክሉ።

ጋሪዎን ወደ መንገድ ዳር በማሸከርከር ቆሻሻ ለመሰብሰብና ሪሳይክል ለማድረግ ይጠቀሙ።



የማበስበስ ጠቃሚ መረጃዎች



ከዳኑን ይዝጉ።

ነፍሳት እንዳይገቡበት የመንገድ ዳር የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ከዳኑን ይዝጉ።



በንጽሕና ይያዙ።

መጥፎ ጠረን እንዳይኖር ለመከላከል የምግብ ትራፊዎችን በየጥቂት ቀናት ወደ መንገድ ዳር የቆሻሻ ጋሪ ያራግፉ። ቆሻሻ ማጠራቀሚያውን ና ጋሪውን እንዳስፈላጊነቱ በውሃ አለቅልቀው እንዲደርቁ ያድርጉ። የማብሰያ ቤት ቆሻሻ ማጠራቀሚያዎ ከሰሐን ማጠቢያ ጋር አይገናኝም።



ምቹ አድርገው ይያዙ።

ቆሻሻ ማጠራቀሚያውን ካውንተሩ ላይ ወይም የማብሰያ ቤት ሲንኩ ስር ያስቀምጡት።



ለተጨማሪ መረጃ፡
CambridgeMA.Gov/Compost

ስልክ ቁጥር: 617.349.4800 ኢሜይል: Compost@CambridgeMA.Gov

ማበሰበስ የሚችሉት ምንድን ነው?

ፍራፍሬ እና አትክልት



የወተት ተዋጽኦ



የተቆረጡ አበቦች



ስጋ፣ አጥንት እና የዕንቁላል ሽፋን



ዳቦና እህሎች



የሻይ ከረጢቶች፣ የቡና መያዣዎችና ማጣሪያዎች



ናፕኪኖች እና ሶፍት ወረቀት



መበሰበስ የማይችሉት ምንድን ናቸው?

❌ የቤት እንስሳት ውጋጅ ወይም ዳይፐርች

❌ ፈሳሾች

❌ የፕላስቲክ ከረጢቶች

❌ ከግቢ የሚወጣ ቆሻሻ

በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች

በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች



1 ማበሰበስ ለምን ያስፈልገኛል?

ማበሰበስ የቆሻሻ መቅበሪያ ቦታዎች ላይ የሚጣል ቆሻሻን ይቀንሳል። የምግብ ትራፊኮች ከቆሻሻችን ውስጥ 40% ድርሻ ያላቸው በመሆኑ፣ ትራፊኮችን ከቆሻሻ ማራቅ ከተማችን የቆሻሻ ቅነሳ ግቦችን እንድታሳካ ያግዛል።

2 ነፍሳት እና መጥፎ ጠረኖች ሊያሳስቡኝ ይገባል?

የመንገድ ዳር ጋሪው ከወፍራም ፕላስቲክ የተሰራ ሲሆን ተባዮች እንዳይገቡበት ለመከላከልም የሚያስችል መቆለፊያ ሊድ አለው። የማበሰስ ቤት ቆሻሻ መጣያው አየር የሚያስገባ ሊድ ስላለው እርጥበትና ሙቀት በማስወጣት መጥፎ ጠረንን ይቀንሳል።

3 የሚበሰብስ ፊስታል መጠቀም ያለብኝ ለምንድን ነው?

ማበሰስ ቤት ውስጥ ባለው የቆሻሻ መጣያ ውስጥ የሚበሰብስ ፊስታል መጠቀም ሁለቱም ቆሻሻ መጣያዎች ንጹሕና ደረቅ እንዲሆኑ ያስችላል። አብዛኞቹ ነዋሪዎች ፊስታሉን በ3-4 ቀናት ውስጥ ይቀይራሉ። የሚበሰብሱ ፊስታሎችን ከየት ማግኘት እንደሚቻል መረጃ ለማወቅ፣ ቀጣዩን ድረ ገጽ ይጎብኙ፡ CambridgeMA.Gov/Compost

4 የቆሻሻ አወጋገድን እጠቀማለሁ። ከዚህ ይልቅ ማበሰበስ አለብኝ?

ወጪው ከፍተኛ የሆነ የቆሻሻ መተላለፊያ ቱቦ መጨናነቅን ለመቀነስ ሲባል ነዋሪዎች ቆሻሻን እንዲያበሰቡ አጥብቀን እንመክራለን።

5 ሌሎች ማህበረሰቦች ቆሻሻን ያበሰብሳሉ?

አዎ! Seattle፣ San Francisco እና New York ጨምሮ በርካታ ከተሞች ቆሻሻን ማበሰበስ ጀምረዋል። ከምብርጅ ደግሞ በ New England ውስጥ ከተማ አቀፍ የብስባሽ ማሰባሰብ ስራን በመሪነት እየተገበረች ነው።